

አቡነ ፋኑዔል (አባ መላኩ) April 14 2016 ለናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ላሰራጩት የቪዲዮ መልዕክት የተሰጠ መልስ

ከምድራዊው መንግስት ይልቅ ለሰማያዊው መንግስት ተግተው ይስሩ

አቡነ ፋኑዔል (አባ መላኩ) April 14, 2016 በዩቲቢ ያሰራጩት ቪዲዮ የሚያሳየው በጥቅሉ መልዕክቱ አንድ ነው። ይህም፡- የናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መነሻ አድረገው ያው የተለመደውን የካድሬነት መልክታቸውን ለማስተላለፍ ነው። እስካሁን ወደ አዲስ አበባው ሲኖዶስ ያልተጠቃለላችሁ አብያተ ክርስቲያናት እድሉ ሳያመልጣችሁ ቶሎ ኑ' ለማለት ነው። የአዲስ አበባው ሲኖዶስና ከወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆነው እየሰሩ ባሉበት ባሁኑ ወቅት ይህን አይነቱን ጥሪ ማስተላለፍ እወነት ለሰማያዊው መንግስት ከሚሰራ አባት የሚጠበቅ ነውን?

አባ መላኩ ፍርድ ቤት ቀርበው ጠበቃው ላቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። ጠበቃውም ከመልሳቸው ያገኘውን ተጨባጭ መረጃ ይዞ የቤተክርስቲያኑን ምዕመናን ለመከፋፈልና ለማጠጣጠጥ በጣልቃ ገብነት የተጫወቱት ሚና የህግ ጭብጥ እያሰያዘው ስለሆነ አይቸኩሉ፤ ይደረስበታል እንላለን።

አባ መላኩን ህዝብ ክርስቲያኑ ለረጅም ጊዜ ጥሩ አድርጎ ያውቃቸዋል። በተለይም አቋም በመለዋወጥ አንዴ ከዚህ አንዴ ደግሞ ከዚያ ሲሉ ከሰማያዊው መንግስት ይልቅ ከምድራዊው መንግስት ጥቅም ለማግኘት ቀላሉ መንገድ ጽጽስና ነው ብለው ስላመኑ የቤተክርስቲያኗን ስርዓት ባልጠበቀ መንገድ ከገቡት የዘመኑ ጳጳሳት አንዱ ናቸው። ያሁኑ ደፋ ቀና ደግሞ “ይህን ያህል አብያተ ክርስቲያናት ወደ አዲስ አበባው ሲኖዶስ ሰላማዊ አራጣሚው ከተገኘ የፓትሪያርክነት ስልጣን ቢታሰብ ነት” እንዲያዝላቸው ፈልገው እንደሆነ እናውቃለን። አዎ፤ የእርስዎ ቤጤ አባቶች በቤተክርስቲያናችን፤ በገዳማቱ በምዕመናኑና ለእውነት በቆሙ አባቶች ላይ በየጊዜው በመንግስት የሚሰነዘረውን ጥቃት ስምቶ እንዳልሰማ፤ አይቶም እንዳላየ ቸል በማለት በአቋራጭ ለሹመትና ለሃብት በቅታችኋል። በዚህም ከሰማያዊው መንግስት ይልቅ ለምድራዊው መንግስት መቆማችሁን አረጋግጣችኋል።

አባ መላኩ ፍርድ ቤት ላቀረበላቸው ጥያቄ መልስ እንዲሰጡ መደረጉ እንዲህ አስደንግጧቸው ባስቸኳይ ማስተባበያ ሲያሰራጩ መንፈሳዊ አባትነታቸውን ረስተው ከምድራዊው መንግስት ጋር በመሰለፋቸው ነገ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ያን ያህል የተጨነቁ አይመስሉም።

ስለ ናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብዙም የሚያውቁት ስለሌለ መሰረት የሌላቸውን መረጃዎች ሲያቀርቡ ተደምጠዋል። የቤተ ክርስቲያኑ ህገ ደንብ ከሚያዘው ውጭ ከተመረጠበት ዘመን በላይ በካድሬዎች ጩኸትና ሁከታ ለረጅም ጊዜ በስልጣን ላይ የቆየው የአስተዳደር ቦርድ ባቀነባበርው ድርጅታዊ አሰራር ወደ አዲስ አበባው ሲኖዶስ የመቀላቀሉን ጥያቄ የ250 ምዕመናን ወሳኔ አድረገው አቅርበውታል።

ቤተ ክርስቲያናችን 1995 ዓ.ም ሲመሰረት አባላቱ ጥቂት ከመሆናቸውም በላይ አብዛኞቹ የፖለቲካ ስደተኞች ነበሩ። በመሆኑም ህገደንቡን ሲያዘጋጁ ባንድ በኩል መንፈሳዊ አባት መሳይ ካድሬዎች እንዳይፈነጩብን ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጊዜ የሰጣቸው የመንግስትና የደህንነት ሰራተኞች ጽህፈት ቤት እንዳይሆን በመስጋት ጥንቃቄ አድርገን ነበር። ለዚህ ነው ሁሉንም ሊያስማማ በሚችል መልኩ አገር ቤት ወስጥና ውጭ አገር የሚገኙት ሁለት ሲኖዶሶች በቃል አዋዲው መሰረት ባንድ ተዋህደው አንድ ወጥ አመራር እሲኪኖር ድረስ የሁለቱንም ሲኖዶስ አባቶች ተቀብለን እናስተናግዳለን፤ ቡራኬአቸውንም እንቀበላለን ስንል በህገደንባችን መግቢያ ላይ ያሰፈርነው።

በዚህ አቋማችን ሁለቱንም አንቀበልም ከሚሉት አብያተ ክርስቲያናት የተለየ ነበርን። አዎ፤ በአንዱ ሲኖዶስ ስር ሆነን በሌላው ላይ ድንጋይ መወርወር አልፈለግንም። ምክንያቱም በሁለቱም ሲኖዶስ ስር የሚገኙት አባቶች ይህችው የተዋህደ እምነታችን በዘመናት ውስጥ ያፈራቻቸው ቅርሶች ናቸው በሚል ነው። እነ አባ መላኩ ጣልቃ እየገቡ እና ካድሬዎቻቸውን

አቡነ ፋኑዔል (አባ መላኩ) April 14 2016 ለናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ላሰራጩት የቪዲዮ መልዕክት የተሰጠ መልስ

እያሰለፉ ሰላም እስከ ነሱን ጊዜ ድረስ በዚህ አቋማችን ያለምንም ችግር ላለፉት ሃያ ዓመታት ባሕንድነትና በፍቅር አብረን ኖረናል፤ ክፉን እና ደጉን ተጋርተናል።

በናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አንድነትና ሰላም ጠፍቶ ሁከት የጀመረው ባንድ በኩል በዲቪና በነፃ ትምህርት እድል ሰብብ የሚመጡ፤ እንዲሁም በመንግስት ድጋፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት ያፈሩ የመንግስት ካድሬዎችና ደጋፊዎች በቁጥር እየጨመሩ በመሄዳቸው ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ አባ መላኩን የመሳሰሉ ለምድራዊው መንግስት የቆሙ አባት ተብዮች የቤተክርስቲያናችንን መተዳደሪያ ደንብ ተቀብለውና ፈርመው ከተቀጠሩ በኋላ በስውር ለቆሙለት አላማ በመስራታቸው ነው።

እኛ አሁንም ቢሆን እንደክርስቲያንነታችን ሁለቱ ሲኖዶሶች አንድ ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን፤ ለዚህም ተግተን እንጸልያለን፤ እንሰራለን። እንደ አባ መላኩ ለምድራዊው ጥቅም ስንል በአቋም አንገለባበጥም።

አባ መላኩ በዚህ በቪዲዮ መልክታቸው “ወደ አዲስ አበባው ሲኖዶስ እንግባ ሲሉ 250 አባላት ቢድምጹ ብልጫ ወሰነው ጥያቄ አቀረቡልኝ” ሲሉ የደብዳቤ መረጃ አሳይተዋል። በመሆኑም ሁሉ ነገር በህጋዊ መንገድ እንደተከናወነ ለማሳመን ይጥራሉ። ከዚህ ሁሉ ክንዋኔ በፊት ግን የካድሬዎችን ስድብና ወከባ መቋቋም አቅቷቸው በይሉኝታ ቤተክርስቲያናቸውን ጥለው የሄዱና ሌላ አብያተ ክርስቲያን የመሰረቱ አያሌ አባላት መኖራቸው ሊታወቅ ይገባል። ይህም ብቻ አይደለም፤ አብላጫ ድምጽ ለማግኘት ሲባል በካድሬዎች ከፍተኛ ድረጅታዊ ስራ ተሰርቷል።

አንድ ወር ባልሟላ ጊዜ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ደርሰው የማያውቁ ከ አርባ የሚበልጡ አዳዲስ አባላት ተመዝገባዋል፤ ለሁለት አመት እንዲያገለግል የተመረጠው የአስተዳደር ቦርድ ከአባ መላኩ የተሰጠውን አጀንዳ ለማስፈጸም ሲል ብቻ ያለ ምዕመናን ፍላጎት ከአራት አመት በላይ ቆይቷል። ስለዚህ በግንባር ሲታይ የአባ መላኩና የአብሮቻቸው የቦርድ አባላት ከሳሽ አንድ ሰው ይምሰል እንጂ አያሌ ምዕመናን ከበስተ ጀርባችን አሉ።

የሰውን ልጅ ሰብዓዊ መብት ጥያቄ በቁጥር አሳንሰው ለማቅረብ ይሞክሩ እንጂ የህግ የበላይነት ባለበት ሃገር አንድም ሰው ቢሆን የመክሰስ መብቱ የተጠበቀ ነው።

አባ መላኩ ከሳሻችን አንድ ሰው ነው ሲሉ ሊያንኳስሱት ቢሞክሩም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አባ መላኩ (አባ ፋኑዔል) በመሳሰሉ ለምድራዊው ጥቅም በአደሩ አባት ተብዮዎች ጣልቃ ገብነት ሰላም ያጡ የአያሌ አብዮተ ክርስቲያናት ምዕመናን በመንፈስ በአካልም ከእኛ ጋር ሆነው ጉዳዩን በአንክሮ እየተከታተሉ ናቸው።

(የህጉ ሂደት ያስገኘውን ተጨባጭ ውጤት ይበልጥ ለማወቅ ከፈለጉ የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ በሚፈቅደው መሰረት ወደ ፊት እናሳወቃለን።)

ወስብሃት ለእግዚአብሔር
ከናሽቪል ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ምእመናን